

# በአውኑ ኢትዮጵያ መንግሥት አላትን?

ብሥራት ደረሰ

ኢትዮጵያ በአውኑ ወቅት መንግሥት አላት ብሎ ማሰብ አይቻልም። በተሳሳተና ወደ አንድ ወገን ባጋደለ የአነግ/አህዲድ ቅኝ ግዛታዊ አገዛዝ ሥር ወድቀናል። ይህን ገሃድ የወጣ ሀገራዊ እውነት በምንም መንገድ ለመደበቅ ወይም ለማስተባበል መሻት የአነግ/አህዲድን የመጨረሻ ዕጣ ፋንታ ወደና ፈቅዶ ለመቀበል እንደመዘጋጀት ይቆጠራል። በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ስም እየማላችሁና እየተገዙታችሁ ብሥራርና በግልጽ ግን ኢትዮጵያን እያወደመ ከሚገኘው አነግ/አህዲድ ጋር የምትሞዳሞዱ ተቃዋሚ ተብዬዎች እጃችሁን ከዚህች ቅድስት ሀገር እንድታነሱ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። የብዙኃን ዕንባ የሚያስከትለውን የቅጣት ዶና በሚገባ የምንረዳ ወገኖች መጪው ዘመን ለማን ምን ይዞ በመገሰገስ ላይ እንደሆነ መገመት አይከብድምና ለሌላ ሳይሆን ለራሳችሁ ተጠንቀቁ።

በኢትዮ - ኦሮ እና በፊንጫ - አዲስ አበባ ተወጥሮ ልትፈነዳ የደረሰች ሀገር ውስጥ መኖር ከጀመርን አንድ ዓመት ከመንፈቅ ሆነን። እመለስበታለሁ።

በዜጎችና በሃይማኖት ተቋማት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት በተመለከተ በትናንትናው ዕለት በበርካታ የኢትዮጵያ ከተሞች የተደረገው ሰላማዊ ሠልፍ እጅግ ደማቅና የሀገራዊ ትንሣኤያችንን ጅምር አመላካች ነበር። በሕይወቴ ከተደሰትኩባቸው ቀናት አንዱ ትናንት ነበር። ምንም እንኳን የመንግሥት ሚዲያዎች ተኩረት በሌላ ግንጥል ጌጥ ላይ ሆኖ ይህ ክስተት በነሱ በወጡ ባይሸፈንም ባሉን ሌሎች አማራጭ የዜና አውታሮች እንደተከታተልነው የሕዝባችን ተነሳሽነት በእጅጉ አበረታች ነው። ይህን የሕዝብና የሀገር ጩኸትና ዋይታ የራሔልን ዕንባ ከጽርሐ አርያም ሰምቶ በሕወሓት-አህዲዳዊ የፈርዖን አገዛዝ ሥር ለነበሩ እሥራኤላውያን ሙሔን የላከላቸው የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሰማል። ሰምቶም ዝም አይልም። ሁነኛ መሠረቱን ይልካል። በዚህ ጥርጥር የለንም።

በተመሳሳይ ወቅት በትናንትናው ዕለት አዲስ አበባ ላይ የተካሄደው የኢሬቻ ሩጫ ግሩም አጀማመርና አጨራረስ ነበረው። በሰላም ተጀምሮ በሰላም መጠናቀቁ አስደሳች ነበር። የአዲስ አበባና (የፊንጫ ለማለት ነው) የ“ኦሮሚያ ክልል” ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ሸመልስ አብዲሣ በአሮምኛ የተናገሩትን ወደ አማርኛ ተተርጉሞ ስሰማው ግን አስከፍቶኛል። “አበበ ቢቂላና ደራርቱ ቱሉን የመሰሉ የኦሮሞ ልጆች በጨለማው ዘመን የብሔራችንን ስም ከፍ ብሎ እንዲጠራ የድርሻቸውን ተወጥተዋል...” ዓይነት ንግግር ማድረጋቸው ነው። የጨለማ ዘመን ያሉት ለኦሮሞ ብቻ ከሆነ በተለይ ትልቅ ነው። በዚያ መልክ ካልተናገሩት ታላቅ ይቅርታ እጠይቃለሁ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ ነበሩ፤ ጄኔራል ተፈሪ በንቲ ኦሮሞ ነበሩ፤ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ኦሮሞ ነበሩ፤ ደበላ ዲንሣ፣ ጄኔራሎች ጃጋማ ኪሎ፣ ደምሄ ቡልቶ፣ ... እነዚህና ሌሎችም ኦሮሞ ነገሥታት፣ የሀገር መሪዎችና የጦር አበጋዞች ከጃዋር ሞሀመድ የበለጡ ኦሮሞዎች ነበሩ። እርሳቸው ግን ከቋንቋው በስተቀር አንድም የኦሮሞ ደም ከሌለበት ከፊል የመናዊ ሰው አጠገብ ቀምጠውና ከዚህ ኦሮሞ ያልሆነ ሀገር ሻጭ የዐረብ ደላላ ጋር እየተቃቀሩ የኦሮሞዎችን ሀገር የአማርኛ ለማስመሰል ባደረጉት ከንቱ ሙከራ አሁን ላይ ሆነን የኋለት ስንመለከተው ለኛ ለጭቁኖች ወርቃማና ብርሃናማ የነበረውን ዘመን “የጨለማ ዘመን” አሉ። ፈጣሪ ፍርዱን ይስጣቸው። ለዚህ ጅብደኛ አነጋገር ያበቃቸው ራሱ አዴጋን ወይም ብአዴንን ተመስሎ በአማራው ሕዝብ ስም የሚንቀሳቀሰው የሠርጎ ገቦች ጥርቅሙ ድርጅት መሆኑን ሊረዱ በተገባቸው ነበር። ቀሪውን የንግግራቸውን ስህተት በጊዜ ሂደት ያወራርዱታል። አንቸኩልም።

እመለስበታለሁ ወዳልኩት ተመለስኩ። አዲስ አበባን የተቆጣጠረ ኢትዮጵያንም እንደሚቆጣጠር የታመነ ነው። በአውኑ ወቅት ከአሥመራ ተለምኖ ከአንድ ሽህ ሁለት መቶ ጥገኛ ወታደሮቹ ጋር ወደ መሀል አገር የገባው አነግ ዕድሜ ለልጆቹ ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ሆኖለት አዲስ አበባን ብቻ ሳይሆን መላዋን ሀገራችንን በሚገባ ተቆጣጥሯል። ይህን ሃቅ መከድ የኅሊና መታወር ነው።

ከሞላ ጎደል ሁሉንም የ“ፌዴራል” የሥልጣን ቦታዎች በቀጥታና በተዛዋሪ የተቆጣጠረው አነግ/አህዲድ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ኦሮምያ የሚባለው ክልላዊ መንግሥት መቀመጫ አዲስ አበባ እንደመሆኑ የፌዴራል ተብዬው መንግሥት በዚህ ክልል መንግሥት ተፅዕኖ ሥር ወድቆ አዲስ አበባ የሁለት መንግሥታት ተዕዛዛት ፈጻሚና አስፈጻሚ ሆናለች፤ ልትፈነዳ የቀራት አንድ እሬቻ ማነው አንድ ሐሙስ ቢሆን ነው። በምሣሌ ላስረዳ። አ.አ የሚል የመኪና ታርጋ አለ። ኢትዮ የሚል የመኪና ታርጋ አለ። ኦሮ የሚል የመኪና ታርጋ አለ - መኪናና ሌላው ንብረትም በጎሣ መጠራቱን ልብ በሉ በዚህ አጋጣሚ ታዲያ። ደህን፣ አማ፣ ሱማ፣ ትግ፣... የሚሉም አሉ። ልብ አድርጉ! በአዲስ አበባ አ.አ የሚልና ኢትዮ የሚል ታርጋ ነበሩ እንደልባቸው የሚንቀሳቀሱት። ሌሎች እንደ ደሕ. (ደቡብ ሐዝቦች) ያሉት እንደተላላፊ ወይም እንደ አድሮ ሂያጅ እንግዳ ነበር እንዲንቀሳቀሱ የሚፈቀድላቸው - ከተሳሳትኩ እታረማለሁ። አሁን ባለው የመንግሥት አወቃቀር ግን አዲስ አበባ ራሷ በፊንጫ የዋቁ ፈታ ስም በጉልበትና በማን አለብኝነት የዘረኝነት ጥልፍልጅ የፌዴራልና የኦሮምያ ዋና ከተማ ሆናለችና ኦሮ. የሚል ታርጋ አዲስ አበቤ ሆኗል። አ.አ የሚል ታክሲም ሆነ የቤት መኪና የሚተዳደረው በአዲስ አበባ የክልል መስተዳድር ፖሊስና የመንገድ ባለሥልጣን ሲሆን ኦሮ. የሚል ማንኛውም ተሸከርካሪ የሚተዳደረው ደግሞ በዚችው ከተማ በሠፈረው የኦሮምያ ክልል ፖሊስና የመንገድ ባለሥልጣን ነው። ስለዚህ ሰዎች ባመቻቸው ቢሮ እየሄዱ ይስተናገዳሉ - በተለይ ኦሮምኛ የሚችል እልል በቅምጤ እያለ ነው። ዜጎች የአዲስ አበባው ሲጠብቅባቸው ወደፊንጫው ያመራሉ። የፊንጫው ያዝ ሲያደርጋቸው ወደ አዲስ አበባ ይሄዳሉ - በዓለማችን የመጀመሪያዋ የሁለት መንግሥታት ዋና ከተማ - አዲስ አበባና ፊንጫ - አንድም

ሁለትም። ዕርግብም እባብም። ቫቲካን እንኳን ለራሷ ተከልላ በሊቀ ጳጳሱ ሥር ነው የምትተዳደረው - መሀል ሮም። የኛ ግን ፊስቱላ ገጥሟታል - መደበላለቅና የለዩላት ባቢሎን መሆን። በምሳሌ ላይ ሌላ ምሳሌ ልስጥና - ለምሳሌ አንድ ቁጥር ታክሲ በአዲስ አበባ ቀርቷል - ፈቃድ አይሰጥም። በሌላዋ አዲስ አበባ ማለትም በፊንጫ ግን አለ። ስለዚህ 20ሽህ ብርና ከዚያ በላይ ጉቦ እየከፈሉ በዚያኛው መንግሥት ፈቃድ በማውጣት በአንዲት ከተማ የሁለት “ሀገራት” ታክሲዎች ይንቀሳቀሳሉ። ይህ ብቻ አይደለም - ሌላው ነገር ሁሉ ልክ እንደዚህ ነው፤ የጨረባ ተዝካር። አዲሶቹ ገዢዎች ደግሞ ጉቦ ሲጠይቁ ዐይን የላቸውም አሉ - አምስት ሽህ ብር ለምታገኝበት ጉዳይ ሃምሳ ሽህ ብር ጉቦ ሊጠይቁህ ይችላሉ - ጉቦም እኮ ዕውቀት ይጠይቃል ወንድሜ። እነሱ ግን ምን ገደቸው! እከሳሉ ብትል “ሰባራ ዶሮ ሳቲቃድሚህ ወደፈለካው ሄዴ ኪሰስ፤ ኢልማ ሃጥራው!” ቢሉህ እንዳይደንቅህ - ከየወረዳውና ክፍለ ከተማው የምንሰማው ጉድ ይሄንኑ ነውና በዚህ አልኮነንም። ወይ ጊዜ መስታወቱ!... (የምን ዝምታ ነው? ትንሽ ፈገግ በሉ እንጂ! እነአባ ጫላና ገመዳም የዲጂታል አሀዲድ ጦራችሁን ምዘዙና እንደለመደባችሁ የክት ስድባችሁን ዘክዝኩ፤ ወገናዊነት ለመቼ ሊሆናችሁ ትቆጥቡታላችሁ? አይዟችሁ እንጀራችሁ መሆኑን ስለምናምን ከፈገግታ በስተቀር አንከፋባችሁም። ለምኑ ብለን?)

በዚህ መንገድ አዲስ አበባ እንደፋክክር ደጃፍ ሳትዘጋ እያደረገች ለማንም ቀማኛና ወርበላ ምቹ እንደሆነች አለች። እኛም ኤሎሄያችንን ቀጥለናል። መልስ የምናገኝበት ጊዜም በጣም ቅርብ ነው። ተስፋህ ሲጨልም ከወዲህ፤ ሌላ ተስፋህ ይፈነጥቃል - ከወዲያ። አይዞን!